

DIBELS እና IDEL

ፈተናዎች ለተማሪዎች፣ ለወላጆች እና ለትምህርት ባለሙያዎች ተማሪዎች በክፍል ደረጃቸውን ሚጠበቅበትን እውቀት ስለማወቅ አለማወቃቸው እና ለ 21ኛው መ/ከ/ዘ ዝግጁ ሆነው ለመመረቅ ስለመቻላቸው ጠቃሚ መረጃ ይሰጣሉ። እነዚህ የፈተና ውጤቶች በልጅዎ ትምህርታዊ መሻሻል ማስረጃ አካል ውስጥ አንድ ልኬትን ለማቅረብ የታቀዱ ናቸው።



ይህ ፈተና ምንድን ነው?

DIBELS በአጭሩ (ተንቀሳቃሽ መሰረታዊ ቀደም ብሎ የመጻፍና የማንበብ ችሎታ ገላጭ) በግል የሚሰጥ መመዘኛ ስርአት ሲሆን የተወሰኑ አካሄዶችን እና መለኪያዎችን ተጠቅሞ ተማሪዎች ከመዋለ ህፃናት እስከ ስድስተኛ ክፍል ቀደም ብሎ የመጻፍና የማንበብ ክህሎት እንዲኖራቸው ያደርጋል የችሎታው መመዘኛ የክስተቶችን ግንዛቤ፣ ፎክስ፣ ቅልጥፍና እና የመረዳትን ችሎታ ያካትታል ተማሪዎች ፈተናዎቹን እንደ ክፍላቸው እና በአመቱ ባለው ጊዜ ተወስኖ ሊጨርሱ ይችላሉ።

IDEL, or Indicadores Dinámicos del Éxito en la Lectura, ባህሪዎ መመዘኛ ፈተና ሲሆን ልጆች በህፃንነታቸው መሰረታዊ ስፓኒሽ ፅሁፍ መመዘኛ ነው። IDEL መመዘኛ የ DIBELS መመዘኛ ሁለቱም ልጆች እንዴት በፊደል ቋንቋ መጻፍ መማር እንዳለባቸው ተመሳሳይ የጥናት ማስረጃ ቢኖራቸውም IDEL የ DIBELS ትርጉም አይደለም። IDEL የስፓኒሽ ቋንቋን ከግንዛቤ የሚያስገባ ሲሆን ስነ-ምግባር ስነ-ምግባር፣ የአፃፍ ስልትና የስዋሰው አገባብን የያዘ ነው። መመዘኞቹ መስፈርትን ያሟላ ሲሆኑ አጭር፣ በግል መሰረት የሚችልና ለስፓኒሽ የማንበብና የመጻፍ ችሎታ እድገት በየጊዜው እንደመቆጣጠሪያ መጠቀም ይቻላል የDEL መመዘኛ ፈተናዎች የንባብ መጀመሪያ ላይ በሁለቱ መሰረታዊ ክፍሎች፣ የስነ-ምግባር ግንዛቤ፣ የፊደሎች ስርአት፣ ትክክለኝነት እና ቅልጥፍን ከ ተያያዥ ፅሁፍ፣ ከመዝገብ ቃላት መረዳት ጋር የያዘ ነው። IDEL ደግሞ የቃላት አጠራርን ትክክለኝነት እንደ አንድ የስጋት መግለጫ ይመረምራል።

ሁለቱም DIBELS እና IDEL በ Colorado READ Act የፀደቀ ፣ ለተማሪዎች የማንበብ የደረጃ ስኬት እና መሻሻል፣ ተማሪዎችን የማንበብ ችግራቸውን ለይቶ ለማውጣት ትዕዛዝ ያላቸው ፈተናዎች ናቸው። የ DIBELS እና IDEL መረጃ መመሪያ፣ ከክፍል ደረጃቸው በታች ለሚሆኑ ተማሪዎች አላማን ያማከለ የማንበብ እቅድ (READ Plans) እንዲወጣ ማድረግ ይቻላል።



ልጄ የሚፈተነው መቼ ነው?

በ Colorado READ Act መሰረት፣ በክፍል K-3 ያሉ ተማሪዎች ሁሉ በተወሰኑ የፈተና ወቅቶች በስቴት ቦርድ በጸደቀ የሽግግር ምዘና ይፈተናሉ። የ READ Act የፈተና ወቅቶች በበልግ፣ በአመት አጋማሽ እና በጸደይ ወራት ለስድስት ሳምንታት ይቆያሉ። የመዋዕለ ህፃናት ተማሪዎች የበልግ ፈተናቸውን ለማጠናቀቅ ተጨማሪ 30 የካሌንደር ቀናት አላቸው። በክልል ሕግ መሰረት ከመዋዕለ ሕጻናት እስከ ሶስተኛ ክፍል ድረስ ከዝቅተኛ የብቃት ደረጃ በታች የሚያስመዘገቡ ተማሪዎች የንባብ ደረጃን ለማረጋገጥ አንድ ወይም ሁለት ተጨማሪ ፈተናዎች ያስፈልጋቸዋል።

የ READ Act የፈተና ወቅቶች፡

ከ K - 12ኛ ክፍሎች	አገሰት መጨረሻ - አክቶበር መጨረሻ	በልግ
ከ K - 12ኛ ክፍሎች	ከዲሴምበር - ፌብሩዋሪ አጋማሽ	በአመት አጋማሽ
ከ K - 12ኛ ክፍሎች	ሜይ	ጸደይ

የፈተና ቀናት በት/ቤት ሊለያዩ ይችላሉ። ለተማሪዎ የተወሰኑ የፈተና ቀናት፣ እባክዎ ከልጅዎ አስተማሪ ያረጋግጡ።



ልጄ ምን ውጤት (ቶች) ይቀበላል?

DIBELS እና IDEL የሚከተለውን የብቃት ውጤት ለተማሪዎች በሶስቱ READ Act በፈተና መፈተኛ ጊዜ ያለውን ሁኔታ ያስረዳል (እባክትን ከታች ያለውን ይመልከቱ)

1. ከማለፊያው ነጥብ በላይ - ተማሪዎች ከማለፊያው ነጥብ በላይ የሚያመጡ
2. የማለፊያ ውጤታቱ ላይ ያመጡ ተማሪዎች
3. ከማለፊያው ነጥብ በታች/ ዘዴ(ስልት) - ተማሪዎች ከማለፊያው ነጥብ በታች የሚያመጡ እና ትኩረት የሚያስፈልጋቸው
4. በእጅጉ ከነጥቡ በታች እያከናወኑ ያሉ ተማሪዎች እና ጠንክር ያለ ጣልቃ-ገብ እርምጃ የሚያስፈልጋቸው

ለተማሪዎ የተወሰኑ የፈተና ቀናት፣ እባክዎ ከልጅዎ አስተማሪ ያረጋግጡ።



እነዚህ ነጥቦች ጥቅም ላይ የሚውሉት እንዴት ነው?

የተማሪው ውጤት በ DIBELS እና IDEL መመዘኛ መሰረት ለትምህርት ቤቱ ተማሪው ለ ማለፊው ነጥብ የማንበብ ስኬት ትክክለኛ መንገድ ላይ እንዳለ እና እንደሌለ መረጃ ይሰጣል ትምህርት ቤቱ ወዲያው አላማቸውን ያላሳኩትን ተማሪዎች በመለየት ተጨማሪ እርዳታ ያደርግላቸዋል ለምሳሌ፣ ልጆች ቃላቶችን በትክክል የሚያነብ ከሆነ ወይም በዝግታ ከሆነ የሚያነበው አስተማሪው ተጨማሪ ልምምድ፣ ታሪኮችን ደጋግሞ የማስነበብ እና የእሱን/እሷን የማንበብ ፍጥነት እና ቅልጥፍና ያሻሽላል አስተማሪው የልጆችን ለውጥ ለማየት እና በመፍ ላይ ያለውን ችሎታ እንደተሻሻለና ተጨማሪ እርዳታ የተሰጠው እንደጠቀመው ለማየት በትምህርት አመት ውስጥ የመመዘኛ ውጤቶች ሊያይ ይችላል አስተማሪዎች ሁሉም ተማሪዎች ያመጡትን ውጤት መዝነው የእለት እለት ትምህርታቸውን እንዴት ማዘጋጀት እና ማስኬሄድ እንዳለባቸው ያስባሉ



ተጨማሪ መረጃ

በልጅዎ ትምህርት ውስጥ እንዲሳተፉ እናበረታታዎታለን። እባካችሁ የልጅዎን አስተማሪ በማናገር ልጅዎን ቤት ውስጥ እንዴት መርዳት እንዳለባችሁ እና ፈተናውን ለመውሰድ የሚጠቅማቸው ነገሮች እንዲሟላላቸው ለማድረግ ከመጠየቅ ወደኋላ አይበሉ።

ተጨማሪ መረጃ:- ፈተናዎች
ይህን ድረገጽ ይጎብኙ:

- assessments.dpsk12.org

ጥያቄዎች ወይም ስጋት ካለዎት፣ እባክዎ የልጅዎን ት/ቤት በቀጥታ ያናግሩ ወይም የቤተሰብ የቤተሰብ ተወካይ አገልግሎትን በ (720) 423-3054 ደውለው ያነጋግሩ።